



ፊፖርታዥ

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲና አለማቀፍ ግንኙነት ክንፉን ያዋቀረበትን አራተኛ ዓመት በጀርመን ታሪካዊቷ የኑረንበርግ ከተማ ኤፕሪል 13, 2013 ዓ.ም ከተለያዩ የጀርመን አካባቢዎች እንዲሁም ከ ዩ.ኤስ. አሜሪካ የተጋበዙ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት አከበረ።



ዝግጅቱን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዙብ ሊቀመንበር አቶ ልዑል ቀስቅስ ሲሆኑ ፓርቲያቸው ከወያኔ ከመፋለሙም ባሻገር በዲፕሎማሲው ረገድም በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ሰሞኑን ከቤኒሻንጉል ክልልና ከቤንሻ ማጂ ዞን የዘር መስመራቸው እየተቆጠረ እንዲፈናቀሉ በተደረገው ኢትዮጵያውያን ዙሪያ ባለ 13 ገጽ ደብዳቤ ለጀርመን ፓርላማ ('ቡንደስታግ') እና ለአውሮፓ ህብረት የፓርላማ ቡድን ማስገባታቸውን ገልፀዋል። ድርጅታቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ከሚታገሉ ኃይሎች ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት ያለው ሲሆን አብሮ የሚሰራበትንም ሁኔታዎች ለማመቻቸት ብዙ ርቀት እንደተጓዘ ገልፀው በዚህም ከኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ እና አሜሪካ ከሚገኘው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አንድነት ጋር በህብረት ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልፀዋል።



በሌላ በኩል ከዋሽንግተን የመጡት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አንድነት ተወካይ አቶ ለይኩን ካሳሁን "ዛሬ የፖለቲካ ፕሮግራም ልዩነቶችን የምናስተናግድበት ሳይሆን በወያኔ ዘረኛ ፖሊሲ ምክንያት በሀገራችን ሊመጣ ካለው እልቂትና ደም መፋሰስ ሀገራችንንና ህዝባችንን የምንታደግበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን በመሆኑም እጅ ለእጅ ተያይዘን ዘረኛውን የወያኔ መንግስት ማስወገድ ይገባናል" ብለዋል።

በዕለቱ በርካታ ጥናታዊ ፅሁፎች በተጋባዥ እንግዶች እና በአባላት የቀረቡ ሲሆን በጀርመን የኢህአግዛ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና የጥላ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ኢንጂነር ዳዊት ፋንታ "የህወሃት ምስሉ-ወራሪነት ሚና በኢትዮጵያ" በሚል ርዕስ ባቀረበው ፅሁፉ "ህወሃት በኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በወታደራዊ መስኮች የበላይነቱን ብቻ ሳይሆን አይነኮነቱንም ለማረጋገጥ እንዲሁም የአንድ ወገንን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ልዕልናን ለማሳካት በግልፅም ይሁን በህቡዕ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ለዚህም ይረዳው ዘንድ ለህወሃት የውስጥ ተቀባይነትን /Internal Legitimacy/ ለማስገኘት ሲባል የተቋቋሙ የህወሃት ትርጉሚያን ተለጣፊ ድርጅቶችን በማዘጋጀት፣ መዘባሪ የንግድ ኢምፓሮችን በመገንባትና አናሳውን የወያኔ ቡድን በሚጠቅም መልኩ ዝንፍ የዘውጤ ፌዴራሊዝምን በማስፈን /Implementation of Asymmetric Ethnic Federalism/ በዚህም ምክንያት በባለ ብዙ ዘውጤ ክልሎች ውስጥ በየጊዜው የሚያገረሽ ግጭቶች እንዲከሰቱ በማድረግ በተለይ ውክልናን፣ የተፈጥሮ ሀብት ክፍፍልን እንዲሁም በማንነት ጥያቄ ላይ በሚነሱ ነጥቦች መሰረት ለዘመናት አብረው የኖሩ ህዝቦች እንዲቃቃሩና በጠላትነት እንዲፈራረጁ በማድረግና በአጠቃላይ ሀገራዊ ራዕይ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይፈጠሩ ይልቁንም በየአገራቸው በዘውጤ ደረጃ የተመሠረቱ አቅሙ-ቢስ ተቃዋሚዎች እንዲበራከቱ በዚህም ብረት የታጠቀው የህወሃት ምስሉ ወራሪ ኃይልን እንዳይገዳደሩ በማድረግ ሃያ ሁለት አመት መጓዝ ችሏል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ለህወሃት የሀብት ምንጭ የሆነበትን የብዝሃ ሥርዓት እንዲሁም በብረት ኃይል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተጫነውን የባርነት ቀንበር ማጋለጥ፣ መቃወም እንዲሁም ይህን ሥርዓት ለማስወገድ በሚደረግ ትግል ውስጥ በንቃት መሳተፍ የዜግነትና የሞራል ግዴታ ነው!" ሲል ፅሁፉን አጠቃሏል።

በሌላ በኩል በጋዜጠኛ አለሜ ቡቃያ ያቀረበው "እምባዬን አብሱ!" የሚለው ወቅታዊ ጽሑፍ ሲሆን የአማራ ብሄር ተወላጆችን ከኖሩበት አካባቢ በብሄራቸው ምክንያት ብቻ እንዲፈናቀሉ የተደረጉበትን የዘር ማጥራት ወንጀል ጉዳይ የቀደሙ ታሪካዊ ዳራዎችን በማንሳትና በማዋዛት ሰፊ ሐተታ ሰጥቶበታል።

በዕለቱ የሴቶች ተሳትፎ ጎልቶ የታየ ሲሆን በተለይ ወ/ሪት ቤተልሔም ገድለ ባቀረችው ፅሁፍ፡- "በእናት የምንመስላት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ51% በላይ የሚሆነው ህዝቧ ሴቶች ቢሆኑም ያላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና የማህበራዊ ፍትህ ተጋሪነት ሚና እዚህ ግባ በማይባልበት ደረጃ ላይ ይገኛል። ለዚህም በዋነኛነት የወያኔ መንግስት መካን ፖሊሲዎች ተፅዕኖ ሲሆን ይህንን ቀንበር በመስበር ፋና ወጊ ይሆናሉ ያልናቸው እህቶች ሳይቀር የዚህ አስከሬ ሥርዓት ስለባ ሆነዋል። ጋዜጠኛ ሠርካለም ፋሲል ህጋዊ የሆነ ጋዜጣ አዘጋጅ በመሆኗና ሃሳቧን በነፃነት በመግለጹ ብቻ በግፍ ታስራና ህክምና ተከልክላ በወህኒ በእስር እንድትማቅቅ መደረጓ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው።





በዚህም ሳይወሰን ሌላኛዎ እህታችን ጋዜጠኛ ርዕዮተ አለሙ የጋዜጠኝነት ሙያዎን ተጠቅማ ስራዎን ስለሰራች ብቻ ዛሬም ድረስ በግፍ በወህኒ ተጥላ ትገኛለች። በሌላ በኩል ይህ የመከነ የወያኔ ፖሊሲ በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጫና መታደግ ባለመቻሉ ዛሬ በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች በህገ-ወጥ መንገድ ድንበር እየጣሉ እግር ወደመራቸው የሚሰደዱ ሲሆን በዋናነት በቀድሞ የወያኔ ወታደር በነበሩ ነገር ግን አሁን የጉዞ ወኪል ባለቤት በሆኑ ግለሰቦች አማካኝነት ቁጥራቸው አርባ አምስት ሺህ የሚሆኑ ሴቶች በየዓመቱ ልክ እንደቀም ከብት ለአረብ ሀገራት የቤት ሠራተኝነት ይላካሉ። ይህ ዜጎቹን እንደሸቀጥ ኤክስፖርት በማድረግ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት አረመኔ መንግስት በመካከለኛው ምስራቅ በሚገኙ ሀገራት ቆንስላ ጽ/ቤት እና ኤምባሲ ቢኖረውም በነዚህ ሀገራት በሚገኙ ዜጎች ላይ ግፍና ስቃይ ሲፈፀም በግዴታሸነት ዳር ቆሞ ሲመለከት በብዙ ታዝባናል። በቤይሩት አለም ደቻሳ የተባለች እህታችን በአሠሪዎቿ በግፍ ስትደበደብና መሬት ለመሬት ስትጎተት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽ/ቤት ኃላፊ ሃምሳ ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ ቆሞ ይመለከት የነበር ሲሆን የአለም ዴቻሳ ህይወትም በማግስቱ ሊያልፍ ችሏል። ይህም ቅስጣችንንም ልባችንንም የሰበረ መሪር ሀዘን ሆኖ ሲያልፍ በተቃራኒው በኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶችን ያማከለ የሶሻል-ኢኮኖሚና የፖለቲካ አስተዳደር ለመገንባት፣ ብሎም ይህን በዜጎቹ ደም ኪሱን የሚያረጥበውን አስከፊ ሥርዓት ለማስወገድ በቁጭት እና በእልህ እንድንነሣ አድርጎናል። በመሆኑም እኛ ሴቶች የጉዳዩ ባለቤት እንደመሆናችን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሥርዓት ለውጥ ላይ የምናደርገው አስተዋፅኦ ጎልቶ እንዲወጣ ተሳትፏችንን አጠንክረን መቀጠል ይኖርብናል!" ስትል ሀሳቧን አጠናቃለች። በዕለቱ በርካታ መጣጥፎች የቀረቡ ሲሆን በዋናነት ንፁህ ወንድማገኝ፣ ፎዝያ ቻች፣ ራሔል ኤፍሬም፣ ኤልሳዕ በረከት፣ ኤልያስ ሰሙ ና አበራ አዝናኝና አስተማሪ ጽሑፎቻቸውን በማቅረብ ለዝግጅቱ ድምቀት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በመጨረሻም ይህ ከ አራት ሰዓት በላይ የፈጀ ዝግጅት ባለአምስት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል።

Nürnberg, Germany.
13-04-2013.